



ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የሚገኘው ብሔራዊ የኦሪጎኔር (Whistleblower) ማዕከል (NWC)፣ በማጋለጥ ህግ ዘርፍ ግምባር ቀደም መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት (NGO) ነው። ኢጋላጮችን ለመጠበቅ እና ማበረታቻ ለመስጠት ከ30 ዓመታት በላይ ስንሰራ ቆይተናል።

ኢጋላጮ (Whistleblower) ማለት ምን ማለት ነው?

ኢጋላጮ ማለት ብዙውን ጊዜ ምናልባትም እራሱን/እራሷን አደጋ ላይ በመጣል ሙስናን፣ የመንግስት ባለስልጣናትን ጉቦ፣ በዱር እንስሳት ላይ የሚፈጸምን ወንጀል፣ ወይም ሌሎች የሕግ ጥሰቶችን ለሚመለከታቸው ባለስልጣናት የሚያጋልጥ ግለሰብ ነው። በአንዳንድ ሕጎች መሰረት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም (NGOs) እንደ ኢጋላጮ ይቆጠራሉ።



ኢጋላጮች (Whistleblowers) ህገ-ወጥ የዱር እንስሳትን ዝውውር ለመከላከል በሚካሄደው ትግል ላይ በጣም ጠቃሚ ኃይሎች ናቸው!

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ የዱር እንስሳት ወንጀል በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣ ሲሆን፣ ይህም የብዙ አገሮችን የደህንነት እና የመረጋጋት ሁኔታም ስጋት ላይ ጥሎታል። የዱር እንስሳት ህገ-ወጥ ዝውውር ባለብዙ ቢሊዮን ዶላር ዓለም አቀፍ ኢንዱስትሪ ሲሆን ከዚህ ህገ-ወጥ ተግባር ጋር በተገናኘ የሚደረጉ እስራቶች እና የፍርድ ውሳኔዎች ቁጥር ግን ዝቅተኛ ነው።

የውስጥ እውቀት ላላቸው ኢጋላጮች ማበረታቻ መስጠት፣ የዱር እንስሳት ወንጀልን በማጋለጥ ረገድ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። ውጤታዊ የሆነ የሕግ ማስከርን እና የራስን ተገዢነትን ያሳድጋል። እንዲሁም የእንስሳት ዝርያ መጥፋት ችግርን ይቀላብሳል።

በዱር እንስሳት ላይ የሚደረግ ወንጀልን ማስረጃ ሪፖርት ማድረግ

ትክክለኛ ስለሆነ ወንጀል ትክክለኛ እውቀቱ ካለዎት እና ስለ ህገ-ወጥ ተግባራቱ የሚያረጋግጡ ሰነዶች በእጅዎት ካሉ፣ በዱር እንስሳት ዙሪያ የሚደረጉ ወንጀሎችን ማጋለጥ እንዳለብዎት ማሰብ ይገባዎታል።

እርሶ ያዩትን የዱር እንስሳት ወንጀልን በተመለከተ ማስረጃ መሰብሰብ እና ማደራጀትዎ በጣም ወሳኝ ነው። ህግ አስከባሪ ድርጅቶች ጥቆማዎች ተጨባጭ በሆኑ ማስረጃዎች የተደገፉ ሆነው ሲቀርቡላቸው ጥቆማዎቹን የመመርመር ዕድላቸው ከፍተኛ ነው።



- * ፎቶዎች
- * ኢሜይሎች
- * ቢዝነስ ካርዶች
- * ሳይንሳዊ ሪፖርቶች
- * የክፍያ መዛግብት
- * የበጀት እና የፋይናንስ መረጃ
- * የውስጥ ሪፖርቶች
- * የሰብሰባ ማስታወሻዎች
- * የቪዲዮ እና የድምጽ ቅጂዎች
- * ሳይንሳዊ የሙከራ ውጤቶች
- * የመጓጓዣ መስመሮች እና ትራንስፖርት ዘዴዎች
- * የባንክ ሒሳብ መረጃ
- * የጉቦ እና የህገ ወጥ ገንዘብ ዝውውር ማስረጃ

በማንኛውም አገር ውስጥ የዱር እንስሳት ጥበቃ ህጎች ጥሰትን በተመለከተ መረጃ ያላቸው ግለሰቦች ያላቸውን መረጃ በምስጢር እና በጥንቃቄ የተያዘ መሆኑን ለማረጋገጥ ሕጋዊ ውክልና እንዲፈልጉ በጥብቅ ይመከራሉ።

ለአጋላጮች ሽልማቶች

ዓለም አቀፍ አጋላጮች በአሜሪካ የሽልማት ህጎች መሰረት የውጭ ባለ ሥልጣናትን ጉቦ በማጋለጣቸው ከ 30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተቀብለዋል።

የአሜሪካ መንግስት በገለልተኛ ባሕር ላይ የውቅያኖስ ብክለትን በተመለከተ ሪፖርት ላደረጉ የአሜሪካ ዜጋ ላልሆኑ አጋላጮች ከ31.8 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከፍሏል።

የNWC ዓለም አቀፍ የዱር እንስሳት አጋላጮች ፕሮግራም ህገ ወጥ ዝውውር እና ሌሎች የዱር እንስሳት ላይ የሚደረጉ ወንጀሎችን ሪፖርት እንዲያደርጉ ለውስጥ አዋቂዎች ማበረታቻ ለመስጠት የሌሊ ድንጋጌ፣ የውጭ ብልሹ አሰራር ድንጋጌ፣ እና የሐሰት የክስ ድንጋጌ ያሉ የአጋላጮች የድንጋጌ ህጎችን ይጠቀማል።

ለአጋላጮች ሽልማቶች እና ጥበቃ

ከፍተኛ የሆነ የአጋላጮች የሽልማቶች ህጎችን የያዙ የዱር እንስሳት ወንጀሎችን ለመዋጋት የተዘጋጁ ጠንካራ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው የአሜሪካ ህጎች አሉ።

እነዚህ የሽልማት ሕጎች ከህገ ወጥ አዝመራ፣ ህገ ወጥ ዝውውር፣ እና ወደ አሜሪካ ማስገባት፣ ወይም በአሜሪካዊ ሰዎች ወይም ከአሜሪካ ጋር የሚገናኙ ኩባንያዎች በተያያዘ የእንስሳት፣ የዓሣ፣ የዕፅዋት እና ለመጥፋት የተቃረኑ ዝርያዎችን ለመጠበቅ ቁልፍ የሆኑ የዱር እንስሳት ሕጎች ጥሰትን የሚያጋልጡ በመላው ዓለም ያሉ አጋላጮችን ይደግፋሉ።

የNWC ዓለም አቀፍ የዱር እንስሳት አጋላጮች ፕሮግራም በመላው ዓለም ያሉ ግለሰቦች የዱር እንስሳትን ወንጀል ሪፖርት እንዲያደርጉ የሚያስችል እና እና ከዚያም አጋላጮችን ሪፖርታቸውን ለአሜሪካ ባለስልጣናት ለማቅረብ እና አግባብ ባለው የአሜሪካ ህግ(ህጎች) መሰረት ሽልማት ለማግኘት ማመልከቻ ማስገባት እንዲችሉ ከሚረዳቸው ጠበቃ ጋር ለመገናኘት የሚያስችል አስተማማኝ እና ሙሉ በሙሉ ሚስጥራዊ የሆነ የአንላይን መድረክ ይሰጣል።

ስለ ፕሮግራሙ ይበልጥ ለማወቅ፣ እና እንዴት ሪፖርት ማቅረብ እንዳለብዎት ለማወቅ እንዲሁም በብሔራዊ አጋላጭ ማዕከል (NWC) በኩል የዱር እንስሳት የጠበቃ ሪፈራል አገልግሎት (ARS) በኩል ከጠበቃ ጋር ለመገናኘት፣ የሚከተለውን ድህረ ገጽ ይጎብኙ፡

www.whistleblowers.org/wildlife.

የNWC ዓለም አቀፍ የዱር እንስሳት አጋላጮች ፕሮግራም ከብሔራዊ የጀግራፊ ሶሳይቲ፣ ከሰሚትሶኒያን ተቋም፣ እና TRAFFIC ጋር በመተባበር በUSAID አነሳሽነት በተዘጋጀው በ2016 የዱር እንስሳት ወንጀል ቴክ ቻሌንጅ (Wildlife Crime Tech Challenge) ላይ የሽልማት አሸናፊ ሆኗል። በተጨማሪም ፕሮግራሙ ከዋይልድ ካት ፋውንዴሽን (Wildcat Foundation) ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ድጋፍ ተቀብሏል።